

አፋቸው እንደ ባሕር አይሰተር የሚከፍቱ የአብይ አሕመድ አዘገዛጭ ጋዜጠኛ ሁላ መለዩ ለባሹን ለማስረሽን ያልፈነቀለው ድንጋይ የለም

ጌታቸው ረዳ (Ethiopian Semay)



በጥቂት ወራት ውስጥ ለጠንቋይ በሚያስችግር እንቆቅልሽ በዓረቦች እና በውጭ ሃይላት ተደግፎ “ሽልማት በሽልማት” የተጠለቀለቀው ፥ ሥልጣን ላይ ተኮፍሶ የሕዝብ አንገት በገጆራ እየተቀላ ሕዝብ እየተፈናቀለ ‘በቃላት ከመፈላሰፍ እና ከጥገና ውጭ’ መሰረታዊ ለውጥ መምጣትን የሚቃወም ፥ ከፋሺስት ሥርዓት ፍቅር መላቀቅ ያቃተው አብይ አሕመድ የተባለ የወያኔ/ኢሕዴግ ኮለኔል፤ በሚባለው ‘አፍዝ ወ አደንዝዝ’ ሥርዓተ አልባዊ “የመደመር ፖለቲካ” በመደንዘዝ የነፈዘ ጋዜጠኛ ተብሎ ሁላ ሰሞኑን ወታደሮች አብይ ወደ አለበት ቤተመንግሥት ብረት ታጥቀው ጥያቄአቸውን ለምን አቀረቡ ብለው በምስኪን ወታደሮቹ ህይወት ላይ የወታደራዊ ፍርድ ቤት ቀርበው ሞት እንዲፈረድባቸው እስከመድረስ የቃጣቸው አቃጣሪ ጋዜጠኞች እንደ አሸን ፈክተው 24 ሰዓት ሙሉ በወታደሩ ሲረባረቡ ማድመጥ በጣም የሚገርም ነው።

አብይ እራሱ ማን ነው? በሕዝብ ድምጽ የመጣ አይደለም! አይደለም እንዴ? ንገሩን እንጂ? አእላፍ ነብሳት እያጠፉ ፥ በእሳት እና በጋለ ብረት ሰውን እየጠበሱ፤ በወታደራዊ ግልበጣ የመጣ ወታደራዊ መንግሥት በብረት ሃይል ገልብጠው የበረሃ ወረባላ የፋሺስቶች የመሠረቱት ሥርዓተ መንግሥት ላይ የተቀመጠ መሪ ነው! አይደለም እንዴ? ጋዜጠኛ ተብሎ ይህንን እያወቁ እንደ “የባሕር አይሰተሮች” አፋቸውን ከሚገባ በላይ የሚከፍቱ በወታደሩ ላይ ሲመጸደቁ ማድመጥ የሚገርም ብቻ ሳይሆን ከመገረም በላይ የሆነ እኛ ትግሬዎች “መርመም” የምንለው ዓይነት መገረም ፈጥሮብኛል።

ይህ ወታደር የተንገላታ ነው። ደሞዝ አነሰኝ ብቻ ሳይሆን ዘብ ላይ ቆሞ በረሃብ አለንጋ እየተገረፈ “ዘብ እንዲቆም የተደረገ ክፉ ስራ የተፈጸመበት ወታደር ነው”። ለአንድ ወር የማይሞላ ከከተማ ወደ አንድ ከተማ ያውም የአገር መሪዎች ባለቡት ከተማ፤ ለሥራ ጉዳይ ጊዜአዊ ምደባ ተመድቦ በረሃብ እንዲሰቃይ ያደረጉት እሩቅ “ጦር ሜዳ በረሃ ውስጥ” ቢልኩት ኖሮ ምን ያህል የርሃብ ስቃይ ይደርስበት እንደነበር መገመት ያቃታቸው ነፈዝ ጋዜጠኞች በወታደሩ ላይ እንዲህ ሲተቹበት የሚገርም ብቻ ሳይሆን “መርመም” ነው።

እንዴት ተብሎ ነው? ለምንስ ይጠቅማል ብሎ ነው? በነዚህ ወታደሮች ላይ ጋዜጠኛ ተብሎ የወያኔ ሕገ መንግሥት/ወንጀለኛ መቅጫ ወዘተ...እያጣቀሰ ላሃጩን በማዘረከርከ በወታደሩ ላይ የሕግ አንቀጽ እያጣቀሰ እስከ ሞት ድረስ እና እስከ ሥራ ማባረር እንደሚያደረስ ለግፈኛ እና ለወያኔ ፋሺስታዊ ወታደራዊ ዳኞችችን ለኮርት ማርሻል ብትር እያቀበለ ያለው? በእነዚህ ወጣት ወታደሮች እና አዛዦቻቸው ቤተሰብ ላይ የሥራ እና የሕይወት ፈተና እንዲወድቁ አፍ እስኪቀደድ ድረስ “የብዕር ባሩድ” እያዘነበ ለመከራ ሊዳርጋቸው የፈለገው ጋዜጠኛ ተብሎ ምን እሚሉት ግበረገብ ነው እንዲህ የተረባረበበት? እነዚህ ጋዜጠኞች ተብሎ የዎቹ ምንስ እሚሉት አንጀት ሲኖራቸው ነው ቤተሰቦቻቸው ለስቃይ እንዲዳረጉ ለቅጣት እየገፈፉባቸው ያሉት? ወታደራዊ ሕግ ማለት “ፋሺስት ማለት ነው” ይቅርታ የለውም። የአርማጌዶን፣ የገሃነብ ሕግ እና ባሮች የሚቀጡበት ሕግ አልባ እና ጨካኝ ድርጅት ነው!! ወታደር መሆን አያስመኝም። ታዲያ ጋዜጠኞች ተረብዎቻቸው ሕግ ጠቃሾች ሆነው ሲመጸደቁባቸው ማየት የሚገርም! የሚገርም! ነው።

አብይ እራሱ የተቀመጠበት ቤተመንግሥት የትኛው እና ምን የሚመስል ሕገ መንግሥት ተደፍሮ ነው ሕግ ተደፈረ/ወታደራዊ እዝ ሰንሰለት ተደፈረ... የምትሉት? የምን የሕግ እና ወታደራዊ እዝ ሰንሰለት ነው የምታወሩት? የሳሳሪ መኮንን? የወያኔ? የኮሎኔል አብይ አሕመድ እዝ ሰንሰለት? ሕግ ቢኖር ሁለት መንግሥት አለ ሲባል ጀሮ ዳባ ያለው መሪ ነው “ቤተመንግሥት/ሕግ/ተደፈረ” የምትሉት? ትጥቅ አንፈታም ያለው አሸባሪው እና ጸረ ኢትዮጵያ ጸረ አማራው አነግ ‘በግልጽ’ ትጥቁን አልፈታም ሲል “የአፍ ወለምታ ነው” ብሎ ሽፋን ለሚሰጥ መሪያችሁ ነው የመሪያችን ቤተመንግሥት ተደፈረ ብላችሁ ያዙኝ ልቀቁኝ ብላችሁ በወታደሩ ላይ የተረባረባችሁባቸው?

እናንተ ብረት ብትይዙ ኖሮ እንኳን ቤተመንግሥት ገብቶ ምግብ እና ደሞዝ ጥያቄ ማቅረብ “ወያኔን/መለስ ዜናዊን/ደሳለኝ ሃይለማርያምን በጉሮሮው አንቃችሁ ታስወጡባቸው አልነበረም? ወታደሮቹ ጠመንጃ ስለያዙ ብርቅ ሆኖባችሁ “ቤተመንግሥት ድረስ ሄደው በሚገርም ብልሃት እና ቁርጠኛነት” ጥያቄአቸውን ለሥርዓተ አልበኛው ጠቅላይ ሚኒስትራችሁ ጥያቄአቸውን ስላቀረቡ “ሰማይ ምድር ተገለባበጣችሁ” እይደል?። የትኛው ስምታ ሰሚ ክፍል ኖሮት ነው ‘ወያኔ’ በእዝ ሰንሰለት ስምታቸው ማቅረብ ነበረባቸው እያላችሁ እንዲሰቀሉ የምትፈርዱባቸው?

እኔ እማ የምለው “ቁርጠኛ እና አገር ወዳድ ወታደር ከመሃላቸው ቢፈጠር ኖሮ ወያኔያዊው መሪያችሁ ባስወገዱልኝ እና የኢትዮጵያን ሰነደቅ ተክሎ “አኖጎችን” አባርሮ የአፓርታይዶችን የክልል ባንዴራ “ሁሉንም” ባንዴራ አቃጥሎ ወታደራዊ አዋጅ የሚያውጅ ቢሆን ኖሮ ደስታውን ባልቻልኩት! ያኔ ምድረ ተደማሪ ካልሲሽን ከተኛሽበትን ሆቴል ጥለሽ እግሬ አውጪኝ ብለሽ ወደ አሜሪካሽ እና ወደ ለንደንሽ በፈረጠጥሽ እና በሳቅኩኝ ኖሮ። አሁንም የጊዜ ጉዳይ እንጂ እንዲህ እንደማይቀጥል እመኑኝ።

ተደማሪ ሁላ በወታደሩ ሳይሆን በተደማሪው ላይ ነው መስጋት ያለብሽ። ለመሆኑ ምን አዚም ነው የጣለባችሁ? “ትጥቅ ይዞ አልፈታም” ያለውን ታጣቂ “አልፈታም አይልም ‘የአፍ ወለምታ ነው’። እያለ አኖሌ ሃውልት እንዲያቆም ፋሽታዊ ትምህርት እያስተማረ ባሳደገው ድርጅት “አነግ” ላይ አንጀቱ አላስችል ብሎት መጨከን ባቃተው መሪያችሁ ላይ ‘አፍሽን ሳትከፍቼ ሰንብተሽ’ ዛሬ ምድረ ነፈዝ እንደ ማታ ጅብ በወታደሩ ላይ የሞት አዋጅ ስታስተጋባ መስማት የሚገርም ብቻ ሳይሆን የሚገርም ‘መርመም’ ነው። የሚገርመውም ደግሞ ‘በመፈንቅለ መንግሥት የመጣውን ወታደራዊ ሥርዓት ከመንግሥቱ ሃይለማርያም ወንበር ጎን ቁጭ ብሎ ሲያገለግል የነበረ ከጦር ሜዳ ትግል የፈረጠጠ ሻለቃ ሁላ ፤ ዛሬ ደርሶ ሕግ አስከባሪ ሆኖ “በወታደሮቹ” ላይ ተቺ እና ፈራጅ ሆኖ ስለ የወታደራዊ እዝ ሰንሰለት ደምብ እና ስነስርዓት ለእኛኑን አድማጭ ለማስተማር” ተጋብዞ ለጋዜጠኛው አድማቂ ሆኖ ሲመጸደቅ ሰምቼው “ወይ ለታይ! ንስኪ’ውን በኔ ላይ?” (ወይ ለታይ አንቺም በኔ ላይ?) እንዳለው ፍርድ ቤት ተከሰሶ ቀርቦ “ለታይ” በምትባል ትግሬ ሴት ምስክርነት የተገረመ ‘አማርኛ እና ትግርኛ’ የተደበላልቆበት እንደተገረመው አንድ የትግሬ ሰው እኛም “መርመም” ሆኖብን በጋዜጠኞች “የስቀሉት ስቀሉት” የመረባረብ ትችታቸው ተገርመናል።

ሰላም እንሰንብት!

ጌታቸው ረዳ (Ethiopian Semay) [getachre@aol.com](mailto:getachre@aol.com)